

ድር ቢያብር አንበሳ ያስር፤ መሪር ሃዘናችን እንዳይደገም ቆርጠን እንረባረብ

ይህ ወር ለኛ ለኢትዮጵያውያን ልባችን የደማበት፣ ቅስጣችን የተሰበሰበት፣ አይምርኦችን እጅጉን የተበጠበጠበት፣ በአለም ፊት ባለቤት ያጣ ከርታታ ውሻ የሆንንበት፣ ብቻ ባጠቃላይ እጅግ የበረታ መሪር የሃዘን ጨለማ ጊዜ ሆኖብናል፤ እጅግ ያሳዘናል። ከዚህ የከፋ ሃዘን ምን ይሆን!!!?

እኛ ኢትዮጵያውያን ምን ያላየነው፣ ያልደረሰብን፣ ያላሳለፍነው ችግር፣ መከራ፣ ስቃይና፣ እንግልት አለ!!!? እስኪ ላፍታ አጠር አርገን ለመዳሰስ እንሞክር። ፈጣሪ ያሳያችሁ፤ኑሮን ለማሸነፍና ህይወታችንን ለማዳን የምንወዳት ሃገራችንን፣ የሚሳሳልንና የምንጨነቅለት ቤተሰባችንን፣ የሚወደንንና የምንጨነቅለት ወዳጅ ዘመድ ሰፈር ጎረቤታችንን፣ ሳንወድ ተገደን ትተን፣ ወደማናውቀው ግን በምናባችን ወደምናልፀው ተሰደድን። ላፍታም ሳንቆይ በየበረሃውና በየጫካው የአውራ እራት ሆንን። ከአውራው አመለጥን ብለን ገና ደስታውን ሳናጣጥም በውቅያኖስ ሰጥመን የባህር አሳ በላን። ከዚህም የተረፍነው በየመን አካላችንና ኩላሊታችን ነብሳችን እያለ ወጥቶ ሲሸጥ አየን። በየአረብ ሃገሩ የሰው ውሻ ሆነን ባደባባይ ሞትን፣ በፈላ ውሃ አካላችን ተሞሸለቀ። ሌላም ሌላም ሁሉን ግን አየን። እኛ ግን የፈጣሪን ተስፋ ሰንገን፤ ይህን ሁሉ ልብ የሚሰብር ውርጅብኝ ዋጥ አርገን ችለን፤ እስኪያልፍ ያለፋልን መርጠን፤ ጉዟችንን ቀጠልን።

ይገርማል!!!፤ የዚህ ሁሉ ችግርና መከራ መንስኤዎች፤ በሃገር የተፈጠረው ውጤታዊ ያጣ ችግርና የኑሮ ውድነት፤ የቤተሰቦቻችንንና የወዳጅ ዘመዶቻችንን ጉሮሮ መድፈን ብንችል በሚል ተስፋ፤ በዋነኝነት ደግሞ ገዢዎቻችን የሚያደርሱብንን ከመጠን ያለፈ ስቃይ፣ መከራና፣ አፈናዎችን ሸሽት፤ እንዲሁም ሌሎች ያልተጠቀሱ በርካታ አስገዳጅ ክስተቶች ቢሆኑም፤ ካላለፍናቸው ችግሮችና መከራ ስቃዮች ይልቅ፤ እጅግ የሚያስከፋው የገዢዎቻችን ስላቅ ነበር። መንግስታችን ይህ ሁሉ መከራ ሲደርስብን፤ አዝናኖ ተቆርቆሮ ዜጎቹን ከዚህ ስቃይ ለማዳን ከመሞከር ይልቅ፤ እነርሱ ግን ተሳለቁብን። "እንደ አበደ ውሻ በጠራራ ፀሃይ፣ እጅግ በበረታ ሙቀት ቃጠሎ መሃል አስጋልት ላይ ይንከራተታሉ"፤ "የሚበሉትና የሚኖሩበት ቤት የላቸውም ኮንቴነር ውስጥ ተሰግስገው የእርዳታ ዱቄት ብቻ ነው የሚበሉት"፤ "የሰው መኪና ተደግፈው ፎቶግራፍ ይነሳሉ"፤ ብዙ ብዙ ስላቆች ተሳለቁብን። እኛግን በገጠ አሳቢና ተስፋዎች ስለሆንን፤ መልካም ይመጣ ዘንድ ተመኝተን፤ ችግር መከራችን የመረረ ቢሆንም አልፈን ለመጓዝ ተውተረተርን።

ዛሬ ግን እውነታው ተገለጸልን፤ ዛሬ ለችግሮቻችን ትክክለኛው መንስኤን በገሃድ አየነው፤ ዛሬ የቀረችን ተስፋችንን አሟጠው ነጠቁን፤ ዛሬ አውራጌታቸውን በገሃድ መሰከሩልን፤ ዛሬ ከገርፈዶ በቀር አንዳችም ፋይዳ ጠብ እንደማይል መርዶ አረዱን፤ ያሳዘናል። ለካንስ እነኝህ ገዥዎቻችን፤ የመንግስትን ትርጉምና ሃላፊነት በቅጡ ሳይለዩ፤ ቤተሰብ የማስተዳደር እንኳን ብቃቱ ሳይኖራቸው፤ ራሳቸውን መንግስት ብለው የሸሙት ኖሯል!!!፤ ለካንስ የአረመኔዎችና ፍፁም ርህራሄ ያልፈጠረባቸው፤ የደናቁርት ስብስብ ኖረዋል!!!፤ እውን ወገን ለወገኑ ይህን ያህል መጨከን ያስችለዋልን!!!፤ እውን ሃገራችንን እየመሯት ያለት ኢትዮጵያውያን ናቸውን!!!? በእውነት እጅግ ለማመን ያስቸግራል።

ያንን ሁሉ መከራ ታግሰን አለፍን ስንል፤ እነሆ ዛሬ የባሰ አለፍ... እንደሚባለው። በአንድ ወር ውስጥ ተሰምቶም ታይቶም የማይታመን... የአለም ሁሉ ሃገሮች እኛላይ እንደተፈረደ... መሸከም የማንችለው ዘግናኝ ትእይንት፤ የሰው ልጅ መሆን እስኪያስጠላ ድረስ የሃዘን ውርጅብኝ ተናደብን። ይገርማል!!!

በሰው ሃገር ስንንከራተት፤ በሰፈሩበት የሰደት ካንብ በጦር አውሮብላን መደብደብን፤ በህይወት እንዳሉ የመኪና ጉማ ወገብ ላይ ጠልቆ ጋዝ ተርከፍከፎ በከብሪት መቃጠልን፤ በብዙ መቶዎች የሚቆጠር አንድ ዜጋ በአንድ ቅፅበት ውቅያኖስ ውስጥ ሰጥሞ አልም ብሎ እንደዋዛ መቅረትን፤ ዳዕሽ ብሎ ራሱን በሚጠራው አሸባሪ ቡድን 30ዎች እንደ በግ ታሰረው አንገታቸው በስለት ታርዶ፤ እንደ ረከሰ ስጋ ወደ ባህር መወርወርን፤ ሁሉም በአንድ ግዜ ተጫኑብን፤ ውርጅብኝ!!! ፈጣሪ ሆይ ይቅር በለን፤ ስለምን እርቧቸው ዳቦ ፍለጋ የሚንከራተቱ ንፁሃን ዜጎች እንደዋዛ ይጠፋሉ!!!? ስለምንስ ስቃያቸው የሚቆረቆረው ምድራዊ ንጉስ ነፈግሃቸው!!!? ትውልድህን እንደቀልድ ከሃገሩ አሳይ እንደዋዛ መንገድ ላይ ሲጠፋ መሳለቅ ፅድቅ ነውን!!!? የሰው ልጅን በማንነቱ (በዘር፣ በሃይማኖት፣ በቀለሙ...) እየጠሉ መግደል በጣም አስነዋሪ ድርጊት አይደለምን!!!? ለዚህ መመለስ የሚገባን እኛውና እኛው ብቻ ነን!!!

በዚህች የሃዘን ወር፡-

1. በየመን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ላይ የአየር ድብደባ በመደረጉ የብዙዎችን ህይወት ቀጥፏል፤ እጅግ በጣም ብዙዎች ታፍነው በመወሰዳቸው የደረሱበት የማይታወቅም ይገኙበታል።
2. በደቡብ አፍሪካ ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ንፁሃን ዜጎች በቁማቸው ጋዝ ላያቸው ላይ ተርከፍከፎና ከብሪት ተለኩሰባቸው፤ አይናቸው እያየ በእሳት ተለብለው ሞተዋል፤ ቆስለዋል፤ ከሰውነት ጉዳይ ወጥተዋል፤ እንቅልፍ አጥተው ያፈሩት ሃብት ንብረታቸው ወደሚል ተዘርፏል።
3. ዳዕሽ የተባለው አሸባሪው ቡድን 30 የክርስትና እምነት ተከታይ ኢትዮጵያውያንን በዛሬው ዕለት አንገታቸውን በቢላዋ ገዝግዘ እንደበግ አረዳቸው።
4. ከሊቢያ ወደ ጣልያን በመጓዝ ላይ በነበረው ጅልማ የተሳፈሩት ከ400 በላይ ሚስቲኪን ዜጎች ጅልባዎ በመስጠጫ ህይወታቸው ሊያልፍ ችሏል።
5. ይህ ሁሉ መከራና ስቃይ፤ ይህ ሁሉ መከራ በዜጎች ላይ ሲደርስ፤ መንግስት ተብዬዎቹ ፋሽስቶች አሁንም በንፁሃን ሞት እየተሳለቁ ይገኛሉ።

ውድ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን፡- ዛሬ ላይ ቆመን ያሳለፍነውን መከራና ስቃይ እያስታወሱ መቆዘም ብቻውን ዋጋ ቢስ ነው። ዛሬ ለችግሮቻችን ደራሽ እኛው ራሳችን ብቻ መሆናችንን አውቀናል፤ በተግባርም አይተነዋል። ከእንግዲህ አይተን እንዳላየ የምናልፍበት አንጀት አይኖረንም። ወገን ለወገን ደራሽ ነውና፤ የመጀመሪያው እርምጃችን የሞት አፋፍ አደጋላይ የሚገኙትን ለመታደግ እንረባረብ። ጉን ለጉን ደግሞ የመከራችን ስለባ ሆነው ህይወታቸው ላለፉ ጀግኖቻችን መንግስት ሰማያትን ያወርሳቸው ዘንድ እየፀለይን፤ መሪር ሃዘናችንን ለመግለፅ በሁሉም እኛነታችንን የሚገልፁ ገፆች ላይ የፕሮፋይል ምስሎቻችንን ጥቁር እናድርግ። ከዚህ በኋላ ይህ መከራ ሊደገምብን ከቶውኑ አይገባምና፤ ለነገራችን በጋራ ለመታገል በአንድነት መንፈስ ተረባርቦን ራሳችንን ነፃ በማውጣት፤ ሃገራችንን ህዝባችንን አንታደግ።

የኢትዮጵያ ወጣቶች ብሄራዊ ንቅናቄ
ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር
<http://ethiopianyouthmovement.org>